



ADAM SMITH

Serving Washington's 9th District

የክፍያ ቼክ ጥበቃ መርሃ ግብር አዲስ የገንዘብ ድጋፍን ተቀብሏል እና ለአነስተኛ ንግዶች ተቀባይነት አስፋፍቷል

የክፍያ ቼክ ጥበቃ ፕሮግራም ትንንሽ ቢዝነሶች የሰራተኞቻቸውን ደመወዝ መክፈል እንዲችሉ በቀጥታ በድጎማ መልክ ለመስጠት የተዘጋጀ ብድር ነው። ኤስ.ቢ.ኤ (SBA) ሁሉንም ሰራተኞች ማቆየት የሚቻል ከሆነ እና ክፍያው ለተገቢ ወጪዎች የሚውል ከሆነ፣ ብድሮችን ይሰርዛል።

አሁን ላይ ባለ በማንኛውም እየተሳተፍ ባለ የኤስ.ቢ.ኤ (SBA) 7(a) አብዳሪ ወይም በፌዴራል መንግስት በኩል ኢንቨስትመንት በተገባለት ተቋም ፣ ወይም በፌዴራል መንግስት በኩል ኢንቨስትመንት በተገባለት የክሬዲት ህብረት እና የእርሻ ክሬዲት ሲስተም ተቋም በኩል ማመልከት ይችላሉ። የአካባቢዎን አብዳሪ በዚህ ፕሮግራም ላይ መሳተፍ አለመሳተፉን በቅድሚያ ይጠይቁ። በአካባቢዎ ያለን አብዳሪ ለማግኘት ይህንን [የኤስ.ቢ.ኤ \(SBA\) አብዳሪዎች የድህረ-ገጽ ማገናኛ መገልገያ \(SBA's Lender Match online tool\)](#) ይጫኑ።

ማወቅ የሚገባዎት

- [የኤስ.ቢ.ኤ \(SBA\) ኢኮኖሚያዊ ጉዳት አደጋ ብድር ፕሮግራም \(SBA Economic Injury Disaster Loan \(EIDL\) Program\)](#) እስከ ዲሴምበር 31፣ 2021 ወይም ክፍያዎች እስኪያልቁ ድረስ መልሶ ተፈቅዷል።
- የኢኮኖሚያዊ ጉዳት አደጋ ብድር ፕሮግራም ማመልከቻ በድህረ-ገጽ ላይ ይገኛሉ፤ እናም [እዚህ ጋር](#) መገናኘት ይችላሉ።
- የክፍያ ቼክ ጥበቃ ፕሮግራም እስከ ማርች 31፣ 2021 ተራዝሟል።
- የሁለተኛ የክፍያ ቼክ ጥበቃ ፕሮግራም አሁን ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ለተጎዱ ቢዝነሶችና ለትርፍ ለማይሰሩ እና ከ300 በታች ሰራተኞች ላሏቸው ድርጅቶች የሚቀር ብድር ተገቢነትን አጠቃልሏል።
- 10 እና ከእነ በታች ሰራተኞች ላሏቸው በጣም ትንንሽ ለሆኑ ቢዝነሶችና በጣም በተጎዱ ቦታዎች ላሉ ትንንሽ ቢዝነሶች ወደ-ጎን የተተወ አለ።
- በሬስቶራንት እና በእንግዳ መቀበል ኢንዱስትሪ ውስጥ ላሉ ሰራተኞች ከአማካኝ የአጠቃላይ የወር ክፍያ እስከ 3.5 እጥፍ የሚጨምር ክፍያን ይፈቅዳል።
- ከ\$150,000 እና በታች ላሉ የክፍያ ቼክ ጥበቃ ፕሮግራሞች ቀለል ያለ የስረዛ ሂደት።

ተጨማሪ ጥያቄዎች እና የቋንቋ አገልግሎቶች

የትንንሽ ቢዝነሶች አስተዳደር: ስለ ኤስ.ቢ.ኤ (SBA) ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎ ድህረ-ገጻቸውን ይጎብኙ፣ www.sba.gov እናም የሚፈልጉትን ቋንቋ "Translate" የሚለውን ቁልፍ በመንካት ይምረጡ።

የዋሺንገተን የትንንሽ ቢዝነሶች እድገት ማእከል: ስለ የክፍያ ቼክ ጥበቃ ፕሮግራም ማመልከቻ የድህረ-ገጽ ስበሰባዎች ተጨማሪ ለማወቅ ወይም ያለምንም ክፍያ ከቢዝነስ አማካሪ ጋር ሚስጥራዊነቱ በተጠበቀ መንገድ ለማውራት ከፈለጉ፣ እባክዎ የዋሺንገተን የትንንሽ ቢዝነሶች እድገት ማእከልን በድህረ-ገጻቸው፣ www.wsfdc.org ይጎብኙ ወይም በ(833) 492-7232 ይደውሉላቸው።

ከእነዚህ ውስጥ የትኛውንም ፕሮግራም መጠቀም ካስችገርዎት ወይም ተጨማሪ ጥያቄ ካለዎት፣ እባክዎ ቶማስ ማዮ የተባለውን ስራተኛዬን በ Thomas.Mayo@mail.house.gov ለማናገር አያመንቱ።

ማሳሰቢያ፡ ይህ መረጃ ከትሬዥሪ (የገንዘብ ሚኒስቴር) ወይም ኤስ.ቢ.ኤ (SBA) በሚወጡ አዳዲስ ህጎች ወይም ተጨማሪ ደምቦች ምክንያት ሊቀየር ይችላል።